



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር



THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

ፕሬስ መግለጫ

PRESSRELEASE

የአገራት መሪዎች የኢህአዴግ ምክር ቤት በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ ሊቀመንበሩን በመምረጡ ደስታቸውን እየገለጹ ነው።

የኢፌዴሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም በሰጡት መግለጫ፣ የአገራት መሪዎች የኢህአዴግ ምክር ቤት በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ ሊቀመንበሩን በመምረጡ ደስታቸውን እየገለጹ መሆኑን ተናግረዋል።

ወቅታዊውን የአገራችን ሁኔታ በተመለከተ ሁኔታዎችን በቅርበት ሲከታተሉ የቆዩ በርካታ የአገሪቱ መሪዎች እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የኢህአዴግ ምክር ቤት በዲሞክራሲያዊ እና በሰላማዊ መንገድ ዶ/ር አብይ አህመድን ሊቀመንበር አድርጎ በመምረጡ ደስታቸውን እየገለጹ መሆኑን ጠቅሰው ከኢትዮጵያውያን ጎን በመቆማቸውም አመስግነዋል። ደስታቸውን ከገለጹት ውስጥ፣ የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር እና የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ እንዲሁም የጎረቤት አገራት መሪዎችና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይገኙበታል።

አገራችን የገጠማት ወቅታዊ ሁኔታ አለምን ሳይቀር ያሳስበበት ምክንያቱ ኢትዮጵያ መረጋጋት በሌለው አካባቢ የሰላም መልህቅ በመሆኗ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ በአካባቢያዊና አህጉራዊ እንዲሁም በዓለም አቀፍ መድረኮች የምትጫወተውን አውንታዊ ሚና እና ያላትን ተፅእኖ አጠናክራ ትቀጥላለች።

ለዲፕሎማሲ ስራችን ስኬት የውስጥ ጉዳዮችን መረጋጋት በጣም አስፈላጊ ነው ያሉት አቶ መለስ ዓለም በኪሳራ ውስጥ የኢኮኖሚ ዕምርታ፣ በቀውስ ውስጥ የገፅጽታ ግንባታ የማይታሰብ መሆኑን ተናግረዋል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ ፣ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ 1 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ቦንድ መግዛታቸውን ገልጸዋል።

አቶ መለስ ዓለም፣ በውጭ የሚኖሩት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቦንዱን የሚገዙት የአገር ፍቅር ስላላቸው መሆኑን በመጠቀም፣ ቦንዱን የሚገዛው ከወለድ ተጠቃሚ እሆናለሁ ብሎ ሳይሆን ለአገሩ አለኝታነቱን ለማሳየት እና በሂደት ትውልዱ ተጠቃሚ ይሆናል የሚል ዕምነት ስላለው ነው ብለዋል።

ዳያስፖራው በገንዘብ ከሚያደርገው አስተዋጽኦ ባሻገር በዕውቀትና ቴክኖሎጂ እንዲሁም በዲፕሎማሲው መስክ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ እና ለትውልድ አገሩ ገጽታ ግንባታ የበኩሉን ድርሻ በመወጣት ላይ እንደሚገኝም አብራርተዋል ።

በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ፎረምችንና ወርክሾፓችን በማዘጋጀት መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ከፍተኛ የትምህርት እና የምርምር ተቋማት፣ የፓርላማ ተወካዮች፣ ሲቪል ማህበራት፣ እንዲሁም ታዋቂ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና ሌሎች በተገኙበት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ለተፋሰሱ አገሮች የሚሰጠው ፋይዳ ላይ ገለጻ በመስጠት እና በማሳመን የአገራቸውን ጥቅም በማስጠበቅ በኩል በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን በመግለጽ፣ ይህ አኩሪ ተግባር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እምነታቸው መሆኑን አቶ መለስ ተናግረዋል። በመጨረሻም፣ በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ በግልጽነት መስራት ለሁሉም የተፋሰሱ አገሮች በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ እና በማህበራዊ ግንኙነታቸው ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው የሚያሳይ እና ጥቅሙን ከመጋራት አንፃር ሀገራችን በትብብር እና በመልካም ጉርብትና መርህ የምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አካል ነው ብለዋል።

**የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር
ቃል አቀባይ ጽ/ቤት**

የመጋቢት 20 ቀን 2010 ዓ.ም.